

ጥናት አንድ (የእግዚአብሔር ቃል)

ለመሪው የተዘጋጀ

1. በወተት ነው የተመሰለው። ጴጥርስ ቃሉን በወተት የመሰለው፤ ህጻናት ከተወለዱ በኋላ ማደግ የሚችሉበት ዋናው መንገድ ከእናታቸው ጡት ወይም ከላም የሚገኝ ወተት በመጠጣት እንደሆነ እኛም አማኞች ማደግ ለማደግ የግድ ቃሉን መመገብ አስፈላጊ ነው፤ ስለዚህም ጴጥርስ የሚነግረን ዘወትር የቃሉን ወተት እንድንመኝ ነው።
2. ህግህ ለእግራ መብራት፤ ለመንገዴ ብርሃን ነው። የእግዚአብሔር ቃል ለአማኝ መብራትና ብርሃን ስለሆነለት ቃሉን በህይወቱ በማንበብና በማሰላሰል፤ በማጥናት እስከተመላለሰ ድረስ በጨለማና በድንግዝግዝ መምራት አይኖርበትም፤ ይህም ማለት የእግዚአብሔር ሃሳብ ምን እንደሆነ በመረዳት ህይወቱን ይመራል ማለት ነው።
3. በእግዚአብሔር ህግ ደስ መሰኘትና፤ ህጉን በቀንና በሌሊት ማሰብ ናቸው። ቃሉን በቀንና በሌሊት ማሰብ ማለት ሳይተኙ ማደር ማለት ሳይሆን፤ ምንም ጊዜ ሳይወስነን አዕምሯችንን ቃሉን በማሰላሰል እያንዳንዱን እርምጃና ውሳኔዎቻችንን በቃሉ እየመዘንን መኖርን የሚያጠቃልል ሃሳብ ነው።
4. ሰው ለእግዚአብሔር አፍ በሚወጣ ቃል ሁሉ እንጂ በእንጆራ ብቻ እንደማይኖር ነው የመለሰለት። በነዚህ ሁሉ ጥቅሶች እንደምንመለከተው፤ ሰይጣንን የረታበት መሳሪያ የእግዚአብሔር ቃል ነው።
5. እየወሰደ ያለው እርምጃ ቃሉን በልቡ ውስጥ መሰወር ነው። ይህም ማለት ቃሉን በሚገባ በማንበብ፤ በማጥናትና በማሰላሰል ውስጡ እስኪገባና እስኪቀመጥ ድረስ አስፈላጊውን ነገር ሁሉ ያደርጋል ማለት ነው።
6. ብጽዕና የተገባለት ሰው የሚያደርጋቸው ነገሮች፤ የትንቢቱን ቃል ያነባል፤ ይሰማል፤ ደግሞም ይጠብቃል ወይም ይታዘዛል። ብጽዕና ማለት ደግሞ ደስተኛነት ወይም የተባረከ ህይወት ይኖረዋል ማለት ነው።
7. የእግዚአብሔርን ህግ እንዲጠብቅ፤ እንዲያደርግና ከአፉም እንዳይለይ ነው የመከረው። ይህንን በትክክል ከተከተለ የሚያስበው እንደሚከናወንለትና እንደሚሳካለት ቃል ገብቶለታል።
8. እያንዳንዱ የየግሉን ሃሳብ ያካፍል።

ጥናት ሁለት (ፀሎት)

ለመሪው የተዘጋጀ

1. እግዚአብሔር ቃል የገባው በጸሎት ቤቱ ደስ እንደሚያሰኛቸው ነው። ቤቱ የጸሎት ቤት በመባል እንደሚጠራ ነው የሚናገረው። ለአህዛብ ሁሉ የጸሎት ቤት እንደሚሆን ነው የተናገረው።
2. አማኞችን ከጭንቀት የሚጠብቀው ነገር በጸሎት በእግዚአብሔር ፊት ልመናችንን ማስታወቅና በእርሱ ላይ ማረፍ ነው። ይህን ያደረገ ሰው የእግዚአብሔር ሰላም ልቡንና አዕምሮውን ይሞላዋል ማለት ነው።
3. ደቀመዛሙትቱ ተኝተው ነው ያገኛቸው። ለደቀመዛሙርቱ የሰጣቸው ምክር ወደፊተና እንዳይገቡ ተግተው እንዲጸልዩ ነው።
4. ሲጸልዩ እንደ ግብዥ እንዳይሆኑና ለሰው ታይታ በሚሆን መንገድ እንዳይጸልዩ ነው ያስጠነቀቃቸው። በሌላ በኩል ደግሞ ያበረታታቸው የጸሎት ዓይነት በስውር በመጸለይ በግልጥ ለሚከፍለው ለእርሱ ብቻ መጸለይ እንደሚገባቸው አስተማረ።
5. እግዚአብሔር ወደ እርሱ እንድንጸልይ እንጂ ተንበርክክን ይሁን ተቀምጠን ወይም ቆመን የሚለውን ለእኛ ትቶልናል። ኢየሱስ ከዚህ አንጻር ያለውን አመለካከት ለማሳየት ሉቃ 18:11 ሉቃ 22:41 ማቴ 26:39 ማየት ይጠቅማል።
6. ሁለቱ ሊያስተምራቸው ያሰጣቸው ነገሮች፡ የመጀመሪያው ሁልጊዜ ማለትም ዘወትር መጸለይ እንደሚገባቸውና ሌላው ደግሞ መታከት ወይም ተስፋ መቁረጥ እንደማይኖርባቸው ለማስተማር ነው።
7. አንደኛው ርዕስ ስለ ቅዱሳን ሁሉ መጸለይ ሲሆን፤ ሁለተኛው ደግሞ በተለይ ለወንጌል አገልጋዮች ድፍረትና ግልጽ የሆነ ወንጌልን መናገር እንዲችሉ መጸለይ ያስፈልገናል።
8. ኢየሱስ በዚህ ሥፍራ ለብቻው ተለይቶ ይጸልይ ነበረ። በዚህ ጊዜ ይጸልይ የነበረው ስራ ስለፈታ ሳይሆን ከአባቱ ጋራ መነጋገር ከሥራ ሁሉ በላይ እንደሆነ ስለሚያውቅ እንጂ በሥፍራው ፈውስ የሚፈልጉ፤ እንዲሁም ከእርሱ ለመማር የሚጠበቁ ብዙዎች እንደነበሩ ስለምናይ ከሥራ ፈትነት የመነጨ እንዳልሆነ እንረዳለን።

ጥናት ሶስት (ህብረት)

ለመሪው የተዘጋጀ

1. ወንድሞች በህብረት ቢቀመጡ መልካምና ያማረ ነገር እንደሆነ ይናገራል። የዚህ ዓይነቱም ህብረት የእግዚአብሔር መልካም ፈቃድ ያለበት እንደሆነ የሚታወቀው፤ እግዚአብሔር ራሱ በረከቱንና ህይወትንም ጨምሮ በህብረታቸው መሃል አሟላና ነው።
2. አንዳንዶች ከወገኖች ጋራ የሚደረገውን መገናኘትንና መሰብሰብን መተው ወይም ከስብሰባዎች መቅረትን ልማድ አድርገው ይዘውት እንደነበረ እንረዳለን። በተጨማሪ የሚደረገው ነገር እርስ በእርስ መመካከር ነው። በተለይም መሰብሰባችን ይበልጥ አስፈላጊ እየሆነ የሚመጣው የጌታ መምጫው ቀን እየቀረበ መሄዱን በግልጽ ስለሚታይ ነው።
3. እኛ አማኞች የክርስቶስ አካል እንደሆንን በግልጽ እንመለከታለን። አማኞች ደግሞ እርስ በእርሳችን አንዳችን የሌላችን ብልቶች እንደሆንን ያስተምረናል።
4. አካልን ማሳደግ የእያንዳንዱ ክፍል ወይም ብልት ተግባር ነው። አካል የሚታነጽበት ዋነኛ መሳሪያ ፍቅር እንደሆነ ይታያል። በአካሉ ውስጥ የእኔ ተግባር ብዬ የማምነው፤ እግዚአብሔር ባስቀመጠኝ ሥፍራ በመገኘት የራሴን ሃላፊነት በፍቅር መወጣት ነው እላለሁ።
5. ደቀመዛሙርቱ ይተገባቸው የነበሩት አራት ነገሮች፡ የሐዋርያት ትምህርት፣ ህብረት፣ እንጀራን አብሮ መቁረስና ጸሎት ናቸው። እያንዳንዱ የራሱን መልስ ይስጥበት።
6. «አንድ ከመሆን ሁለት ወይም ከዚያ በላይ መሆን ይሻላል» እላለሁ። ከአንድ በላይ መሆን የሚያስገኛቸው ጥቅሞች፡ ድካማቸው መልካም ዋጋ አለው፣ አንዱ ቢወድቅ ሌላው ያነሳዋል፣ አብረው ሲተኙ ይሞቃቸዋል፣ ጸብ ሲኖር ሁለት ሆነው ይቆማሉ፣ በሶስት ሲገመድ ያለመበጠስ አለ።
7. ፀሃፊው በዚህ ክፍል የሚያበረታታው እርስ በእርሳቸው እንዲገናኙ፣ እንዲተያዩ ወይም እንዲሰባሰቡ ነው። የመሰብሰባቸው ምክንያት ሊሆን የሚገባው ነገር ለፍቅርና፣ ለበጎ ሥራ እንዲነቃቁ ነው።
8. በጭራሽ መጽሐፍ ቅዱስ ይደግፈዋል ብዬ አላምንም።